

ከኢትዮ-ሚዲያ ዝግጅት ክፍል -

የፕሮፌሰር ፍቅሬ ቶሎሳን መጽሀፍ የታሪክ ተመራማሪዎችን በጥቅሉ ለሁለት ጎራ ከፍሏል ማለት ይቻላል። ካገኘነው አስተያየት ለመረዳት የቻልነው አንደኛው ቡድን መፅሀፉ በአቀራረቡ እና በይዘቱ ለየት ያለ፣ ሆኖም ተጨማሪ ምርምርን የሚያስፈልገው ፈር-ቀዳጅ ብሎ ሲያደንቅ፤ ሌላኛው ቡድን ደግሞ ታሪክን እያጣቀሰ የተጻፈ ልብ-ወለድ ሲል ይተቻል። ከፋፋይ የዘር ፖለቲካ የሰለቸው፣ የህዝቦች ፍቅርና አንድነት የጠማው አንባቢ ደግሞ “ከከፋፋይ ታሪክ የሚያቀራርበን ልብወልድም” ቢሆን እንመርጣለን የሚል መልእክት በሚያስተላልፍ መልኩ መጽሀፉን ገዝቶ ከማንበብ አልተቆጠበም። ቀጥሎ አብርሃም ቀጂላ በቨርጂኒያ፣ በዋሽንግተን ዲሲ እና በሜሪላንድ መጽሐፉ ሲመረቅ የታዘበውን ዘግቦልናል። መልካም ንባብ!

የፕ/ር ፍቅሬ ቶሎሳ “የኦሮሞና የአማራ እውነተኛ የዘር ምንጭ መፅሀፍ፡- (አብርሃም ቀጂላ)

በቨርጂኒያ- መዓዛ ሬስቶራንት Dec 03/2016

✓ በዋሽንግተን ዲሲ - ላሊበላ ሬስቶራንት Dec 04/2016

✓ በሜሪላንድ - አዲስ አበባ ሬስቶራንት Dec 05/2016

በርካታ ኢትዮጵያዊያን ምሁራንና ታዋቂ ሰዎች በተገኙበት ተመረቀ።

- መጽሐፉን ሰላምንና ፍቅርን፣ የሚሰብክ የህዝቦች አብሮነትና ብሎም አንድነት እንዲመጣ የሚረዳን ነው።
- መጽሀፉ ባለፉት 25 ዓመታት አማራና ኦሮሞን ለማራራቅ ሲጥሩ የነበሩ ፀረ አንድነት ኃይሎችን አንገት ያስደፋ ነው።
- ህዝብ ለህዝብም አስታራቂ መጻሕፍ ነው

ልብ ወለድ የሆኑ፣ ያልነበሩ የሌሉ የፈጠራና የሀሰት ታሪኮችን የሚያከሽፍ የሚያፈርስ፣ የሚደመስስ በተጨማሪ ማረጋገጫና የማስረጃ ምንጭ የተደገፈና የተመሰረተ ብቁ እጅግ ታላቅ መጽሃፍ ነው በማለት በርካቶች አስተያየታቸውን ሰጥተዋል።

ፕ/ሮ ፍቅሬ የኦሮሞና የአማራን የተቀረው የኢትዮጵያ ህዝብ እውነተኛ ትክክለኛ የዘር ምንጭ ምን እንደሆነ ከ5ሺ አመታት በላይ ወደ ኋላ ተጉዘው ማስረጃ አስደግፈው ምንጭ ጠቅሰው እስከ አሁን ድረስ የምናውቀውን የኢትዮጵያ ታሪክ ከስር መሰረቱ የሚሸር፣ በአዲስ ታሪክ የሚተካ አዲስ የኢትዮጵያ ታሪክ ለመጀመርያ ጊዜ በዝርዝርና በጠራ አቀራረብ የሚገልጽ ድንቅ መጽሃፍ አቅርቦዋል።

ኑሮአቸው በአሜሪካ የሆነው ተዋቂ የስነፅሁፍ ምሁር ፕ/ሮ ፍቅሬ ቶሎሳ በሊንኮን የኒቨርስቲ በሂዩማኒቲስ የትምህርት ዘርፍ የሚያስተምሩና ከዚህ ቀደም “Heaven to Eden” እና “The Hidden and untold history of the Jewish people and Ethiopians” የሚሉ መጽሃፍ በእንግሊዝኛ ቋንቋ ያሳተሙ ሲሆን ሁለቱም በኢንተርኔት “አማዞን” በተባለ የመጽሃፍ ሽያጭ ድረገጽ ላይ ከተፈላጊ መጽሃፍት ተርታ ተሰልፈዋል። በሙያቸው ፀሃፊ ተውኔትና የሥነ ጽሁፍ ምሁር ሲሆኑ በኢትዮጵያ ታሪክ ላይ ጥልቅ ጥናትና ምርምሮችን በማድረግ ይታወቃሉ።

አንጋፋው ምሁር ፕ/ሮ መስፍን ወ/ማሪያም በቅርቡ ለንባብ ባበቁት “አዳፍኔ” በተሰኘ መጽሃፋቸው ላይ “የኦሮሞን ታሪክ ሙሉ አድርጎ ሊጽፍ የሚችለው ፕ/ሮ ፍቅሬ ቶሎሳ ብቻ ነው” ሲሉ ለብቃታቸው ምስክርነትና ዕውቅና መስጠታቸው ይታወቃል።

ፕ/ሮ ፍቅሬ ቶሎሳ በርካታ ቲያትሮችን ለመድረክ ያበቁ ሲሆን ከነዚህም መካከል “ጓደኛዎቹ” “ፍቅር በአሜሪካ” “መቃብር ቆፋሪው” ሌሎችም ይገኙባቸዋል። በቅርብም “ላሟ” ይተሰኘ ባለሁለት ገቢር ቲያትር ጽፈው ማጠናቀቃቸውም ታውቋል።

ካሳተሟቸው የአማርኛ መጽሃፍት ውስጥ “ወለላ” የተሰኘ የልብ ወለድ መጽሃፍ እና “ይቺ ናት ሀገሬ” የተሰኘ የግጥም መጽሃፋቸው ይገኙበታል። በ2000ሺ ዓ.ም(እ.ኤ.አ 2008) “multicolored flowers” (የተቅለመለሙ አበቦች) የተሰኘው ፊልማቸው ለህዝብ እይታ ማብቃታቸው ይታወሳል።

በዲሲና በቨርጅኒያ የሚገኘው ናፍቆት ኢትዮጵያ የተባለው መጽሔትና አሳታሚ ድርጅት መጽሃፉን አሳትሞ፣ መጽሃፉ በአሁኑ ጊዜ በሽሚያና በወረፋ እየተሸጠ ያለ ከመሆኑም

በላይ በዚህ ሳምንት በድጋሚ እንደገና ለህትመት እየተዘጋጀ መሆኑና በተጓዳኝ በእንግሊዘኛ እንደሚታተም የናፍቆት መጽሔት ዋና አዘጋጅ አቶ ግርማ ዘገዬ ገልጸልናል።

ናፍቆት ኢትዮጵያ መጽሔት አሳታሚ ድርጅት የታሪክና የሌሎችንም ማህበራዊና ፖለቲካዊ መጽሐፍት ለምሳሌ ያህል የታላቁን የሙዚቃ ሰው የአቶ ተስፋዬ ለማን “የኢትዮጵያ የሙዚቃ ታሪክ” የተባለ መጽሐፍ እና “ሁሉም ነገር ወደ ጦር ግንባር” የሚለውን የጀኔራል ወብቱ ፀጋዬ መጽሐፍ ከማሳተም በተጨማሪ የአርትዮት ስራ እና የግራፊክስ ስራዎችን፣ የታይፒንግ ስራዎችን የሚሰራ ድርጅት ከመሆኑም ባሻገር የማርክ የታክስ አገልግሎት ይህንን በመደገፍ ግንባር ቀደም ተባባሪ በመሆን ሙሉ ድጋፍ ያደርጋል።

መጽሐፉ ባለፉት ወራት በኢትዮጵያ ውስጥ “ነባዳን የሚዲያ ማማከር ኃ/የተ/የግል ማህበር” በተባለ አሳታሚ ድርጅት ታትሞ በአገሪቱ ውስጥ በአመቱ ከታተሙ መጽሐፍት በከፍተኛ ሁኔታ በመሸጥ ላይ የነበረ ከመሆኑ በላይ ከዚህ ቀደም በኢትዮጵያ ታሪክ ዙሪያም ሆነ በሌሎች ርዕስ ጉዳዮች ላይ ከታተሙት መጻሕፍት በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ብዛት ክብር ወሰን ማስመዝገቡ ታውቋል።

ፕ/ር ፍቅሬ ከበርካታ ህዝብ በቀረበላቸው ጥያቄ መሰረት መጽሐፉ በቅርቡ በአፋን ኦሮሞ(ኦሮምኛ) በላቲን ፊደልና እንደዚሁም በአፋን ኦሮሞ በኢትዮጵያ ኦሮሞኝ ፊደል(በዘልማድ ግዕዝ ተብሎ በሚጠራው) ተተርጉሞ ለማሳተም ጥረት እየተደረገ ተጀምሮ እንዳለና በቅርቡ እውን እንደሚሆን ገልጸዋል።

በቀጣይ ሂደትና ጊዜያት በተቻለ መጠን ኢትዮጵያዊያን በሚገኙበት ሁሉም የአሜሪካን ስቴቶችና ከተሞች እንዲሁም በአውሮፓና አፍሪካ ባጠቃላይ በመላው አለም መጽሐፉን ለማደረስ ጥረታቸውን እያካሄዱ ነው። በመላው አሜሪካ የምገኙ ኮሚኒቲዎችና ስብሰቦች ጥሪ በቅደም ተከተል ወረፋ ተራ በመጠበቅ ላይ ይገኛሉ።

ፕ/ር ፍቅሬ ቶሎሳ በሌሎች ስራዎቻቸውና በተለይም በዚህ መጽሐፍ አበርክቶሻቸው በኢትዮጵያና በውጭም ባሉት ጭምር “ሐቀኛ የኦሮሞ ልጅ የኢትዮጵያ ልጅ” “ የመከራ ቀን ደራሽ” “ የመከራ ቀን ልጅ” “ የታሪክ ና የፍቅር አባት” “የኢትዮጵያ መድን”

**“የህዝብ ዕርቅ አባት” አስታራቂ” “የኢትዮጵያ ቤዛ” “ነብይ” ተብለዋል።
(ተሰኝተዋል”**

“ነብይ በአገሩ አይከበርም” የሚለው ተረት ፈርሶ ለአገር ቁም ነገር ያበረከቱ ግለሰቦችንና ስራዎቻቸውን ማክበር ማመስገን ማወደስ መተባበር ማገዝ መረዳት በዚህ አዲስ መጻሕፍት መነሻ አዲስ ባህላችንና ልማዳችን እንዲሆን በአንድነቶች ተብሏል፣ ተዘክሯል፣ ተነግሯል።

አብርሃም ቀጂላ (ከዋሽንግተን ዲሲ)

[ኢትዮ-ሚዲያ - Ethiomediamedia.com](http://Ethiomediamedia.com)

December 16, 2016